



በጫወታ ጊዜ ልጆች አቅማቸውን እንዲፈትሹ ማድረግ ጥሩ ነው። ህይወት አዳኝ ቤተሰብ መሆን ማለት ንቁ እንክብካቤ \* መስጠት ነው፤ የወላጅነት ዘዴ ለልጆች ፍቃደኛ ሆኖ ችግርን በሰፊው ለመረዳት እና እራስ መተማመንን መምራት እንዲችሉ ማድረግ ነው ።



### ክፍት ትኩረት

ምንም አደገኛ ምልክት የለም


- 🚫 የእንክብካቤ ፍላጎትን መግለጽ
- 🚫 ጣልቃ ገብነትን ማስወገድ
- 🚫 ልጅህ በእጁ ያለውን አደጋ በሚገባ እንደሚቆጣጠር እመን



### ትኩረት የሚሰጥ

ጥቂት የአደጋ ምልክቶች

- 🚫 ልጅህ ሊመጡ የሚችሉትን አደጋዎችን ማወቁን አረጋግጥ
- 🚫 አደጋዎችን ለመቋቋም እንዴት እንደሚያቅዱ ጠይቅ
- 🚫 ልጅህ አደጋን ለመቋቋም እውቀት እና ጽናት መኖሩን መወሰን



### ንቁ ጥበቃ

ተቀባይነት የሌለው የአደጋ ደረጃ

- 🚫 ጣልቃ ገብነት
- 🚫 አደጋን ለመቀነስ እርምጃዎችን ውሰድ
- 🚫 ልጆችን ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያበረታታ ቋንቋ ተጠቀም
- 🚫 ደካማነት እና አቅም ቢስ ስሜትን የሚፈጥር ማስወግድ



ActiveForLife.com/lifeguardparenting



\*Omer (2011)